

ገባች! ወጣች! ቦልቼ! ቦልቼ!

ሚያዝያ 12 ቀን 2010 ዓም(20-04-2018)

እለቱ ቅዳሜ ነው፤ የአስራ አምስት ዓመት ልጅ ሆኜ ነው፤ ከአንድ ዘመድ ያገኘኝትን አንድ ብር ስጦታ፤ በዛን ጊዜ አንድ ብር ማለት ብዙ ገንዘብ ነው፤ ያውም ለተማሪ፤ በደስታ እየፈነጠዝኩ የማውልባትን ቦታ አከፋፍቼ ለመጠቀም ወሰንኩ። በሃምሳ ሳንቲም ፊልም ለማዬት ሲኒማ እራስ፤ በስሙኒ ሰላም ሻይቤት አንድ ሰሃን ፉል ከሶስት ዳቦ ጋር፤ በ15 ሳንቲም ከጓደኞቼ ጋር በራድ ሻይ፤ በአምስት ሳንቲም ሲኒማ ቤቱ ደጃፍ ኦቭሎኒና በቀረችዋ አምስት ሳንቲም ሶስት ባለጦር ማስቲካ ለመግዛት አደላድዬ ከሁለት ጓደኞቼ ጋር ከየሃንስ ሰባራው ባቡር ከተባለው ሰፈር ተነስተን መንገዱን በጣልያን ሰፈር ውስጥ ውስጡን አቆራርጠን ወደ መርካቶ አመራን።

ፊታውራሪ ሃብተጊዮርጊስ ድልድይ ላይ ስንደርስ፤ ብዙ ሰው ከቦ አየን፤ እየተጠጋን ስንመጣ አንዱ ገባች ወጣች!፤ ቦልቼ ቦልቼ! እያለ ድምጹን ከፍ አድርጎ ይጮሃል፤ ሌሎቹ ደግሞ እድልድዩ ላይ ተቀምጠው ድብድብ(ባራ) ይጫወታሉ። በሁለቱም አቅጣጫ ኪስ ለማራቆት የቆረጡ ወረቦች ከባቢውን ተቆጣጥረውታል። የሰው መሰባሰብ ቀልባችንን ስቦት ለማዬት ስንጠጋ፤ አንዱ መሬት ላይ ተቀምጦ ፤ ቁራጭ ካርቶን አንጥፎ የተለያዩ ቀለማት ያላቸው የዳማ ጠጠርና ኩባያ ይዞ በየተራ ጠጠሩን በኩባያው እየሸፈነ፤ ገባች! ወጣች! ቦልቼ፤ ቦልቼ እያለ ይጮሃል። ተወዳዳሪ የተሸፈነችውን ጠጠር ቀለሟን በመናገር ገንዘብ እየመደበ ይወዳደራል። ያ አጭብርባሪ አጫዋች በማምታታት ኩባያውን ሌላ ቀለም ካለው ጠጠር ላይ ያስቀምጥና ሲነሳ ተወዳዳሪው ከመረጠው ቀለም ይለይና ገንዘቡን ይበላል። በዚህ መልኩ በጨዋታው ወጥመድ ውስጥ የገባው ሁሉ ሳያተርፍ በኪሳራ ይሰናበታል። ጨዋታው ሕገወጥ በመሆኑ ፖሊስ ይከለክላል፤ አጫዋቾቻችንም ከያዛቸው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ይወስዳል። ከዚህ ለማምለጥ አንዱ የቡድኑ አባል የሆነው ፈንጠር ብሎ ፖሊስ መምጣቱን ይቆጣጠራል። ጨዋታው በደራበት ሰዓት ላይ ፖሊስ ከመጣ ያ ቃፈር ቀንዶ! ቀንዶ!(በእኛ ጊዜ ፖሊስን ቀንዶ ወይም ኡጄ እያልን ነበር የምንጠራው) ብሎ ሲጮህ ቁማርተኛው ሁሉ የከበበውን የሰው አጥር ጣጥሶ እግሬ አውጭኝ ብሎ ወደ አሜሪካን ግቢ ይሰወራል። ፖሊሶቹ የከበበውን ተመልካች ወይም ተጭብርባሪ በያዙት አጭር ዱላ እየነሰሙ ይበታትኑታል።

ፖሊሶቹ ከቦታው ሲርቁ እነ አጅሬ ተመልሰው ከያቅጣጫው ይመጡና ጨዋታው ይጀመራል። ለማስመሰል እርስ በርሳቸው የመጫወትና የማሸነፍ ድራማ ይሰራሉ። ሚስጥሩ ያልገባው የኔ ቢጤ አተርፍ ባይ ለጉዳዩ የያዛትን ሳንቲም አስረክቦ ባዶ እጁን ይቀራል። እኔም ለዛ ብዙ ትካር የመደብኳትን ብር ቀስ በቀስ እልህ በመግባት ግማሻን አስረክብኩ። ዕድሜ ለጓደኞቼ፤ የዛን ጊዜ ጓደኛ ያለችውን አብሮ ይካፈላል፤ ሲኒማውም ፉሉም ሻይውም ሳይቀር ያሰብናትን አድርገን እቤታችን ገባን። ሁለተኛ የነዛን ዱርዬዎች ተንኮል በሩቁ እንጂ ቀርቤ ሳላይ ካገሬ ወጣሁ።

አሁን ከብዙ ዓመታት በኋላ ተመሳሳይ ገባ ወጣ! ቦልቼ ቦልቼ የመሰለ በአገር አቀፍ ደረጃ በሚፈጸም ፣ የፖለቲካ ቁማር ጨዋታ ለማዬት በቃሁ። የቁማሩ ጨዋታ በቡድን መልክ የሚካሄድ ሲሆን የጨዋታው ስም አብዮታዊ ዴሞክራሲ የሚለው ቁማር ነው። ዋናው የጠጠሩና የኩባያው ባለቤት፤ ግባ ውጣ እያለ የሚያዝና የሚያጭበረብረው ወያኔ የተባለው ቡድን ነው። ጠጠሮቹ የሚለዩበት የሚሸከሙት ባንዲራና የሚጠሩበት ስማቸው አህዴድ፤ የደቡብ ህዝቦች፤ የብሄረአመራ ሲሆን የጋራ መጠሪያ ስማቸው ኢሕአዴግ የሚለው ነው። በዚህ ጨዋታ እንደ መርካቶው ገባች ወጣች!፤ ቦልቼ ቦልቼ ቁማር በኩባያው ውስጥ ቦታ እየቀያየሩ የሚንቀሳቀሱትና የሚያምታቱት እነዚህ የፖለቲካ ጠጠሮች ናቸው። የሰሞኑ ቁማር ሕዝብ በትግሉ የሚፈልገውን ለማግኘት ሲሰለፍ ፣ ትኩረቱን ለማስቀየር የሚረዳ ማወናበድ በመጠቀም ጥቅም የማያገኝበትን ጠጠርና ፣ ጠጠሮች ከቦታ ቦታ በመቀያየር ለውጥ መጣልህ፤ ልትጠቀም ነው ይሉታል። ሕዝቡም እውነት እይመሰለው በጉጉትና በተስፋ ይጠብቃል። በገሃድ ግን ሲታይ ላም አለኝ በሰማይ ሆኗል፤ እንደመርካቶው ድብ ድብ ጨዋታ ፎረረ! ሲባል መጃጃሉን እያወቀው መጥቷል።

ላለፉት 27 ዓመታት በልዩ ልዩ የስልጣን ቦታዎች ሕዝቡን መከራውን ያሳዩት የነበሩት ፣የጥፋቱና የወንጀሉ ተጠያቂዎች የሆኑት የኢሕአዴግ ባለስልጣኖች አሁን ቆብ እየቀያየሩ በሌላ ሹመት ላይ እንዲቀመጡ ተደርጓል። ቦታ መቀያየሩን በለውጥ ስም በሚስተጋባው የውሸት ወሬ ህዝቡ እንዲወናበድ ሆኗል። አልወናበድም፣ለውጥ የለም፤ የሚለው ክፍል ዛሬም እንደ ትናንቱ እየተገደለ፤እየታፈሰ ነው።ወይም የለውጥ ጠላት ተብሎ ተሰይሟል። በኢሕአዴግ ጠጠሮች መካከል የተደረገውን የቦታ መቀያየር "ሰላማዊ ሽግግር" እያሉ ትርጉሙን በማጣመም፣ በተቀናቃኝ ሁለት ፓርቲዎች መካከል በተደረገ የሕዝብ ምርጫ ውጤት የተደረገ የስልጣን እርክክቦሽ በማስመሰል ነጋሪት ይገሸማል። የአንድ ድርጅት አባላትን የቦታ መቀያየርና መውጣት መውረድ የለውጥ ሂደት ነው ተብሎ ይለፈፋል።ሌላውም የቁማር ጨዋታው ከቦ የሚታዘበው እያጨበጨበ በነዛ አጭብርባሪዎች፣በወጣች ፣ገባች! ቦለቼ! ቦለቼ! እንደሚዘረፈው የዋህ ሆኖ የትግል መንፈሱን እየተሰለበ ነው።

ዶ/ር/ኮሎኔል አብይ አህመድ፣በጠቅላይ ሚኒስቴርነት የተሰዩመው የኢሕአዴግ ኩባያ፣በስሩ ያሉትን ጠጠሮች አቅፎ ጨዋታውን እያደራው በመሄድ ላይ ነው ። በተለያዩት አካባቢዎች የሚኖረው ሕዝብ በሚናገረው ቋንቋ እየተናገረ፣የሚለብሰውን አለባበስ እየለበሰ የሕዝቡን ልብ ለማሟሸሽና ከጥያቄው ለመሸሽ የማያደርገው ጥረት የለም፣ጥረቱ ግን የተጠበቀውን ያህል ውጤት ባያመጣለትም በጥቂቱም ቢሆን ደካሞችን አጃጅሎታል።በየቀኑ ከድጡ ወደ ማጡ እዩገባ በመሄድ ላይ ነው።ዛሬም እንደ ትናንቱ ሕዝብ በጦር ሃይል ቁጥጥር ስር የዋለ የቁም እስረኛ ነው።ለመቃወምም ሆነ ለመጠዩቅ መብት የለውም።በዛሬው እለት በጎንደር ከተማ የጠ/ሚኒስትሩን ጉብኝት ተከትሎ የታዩው ማጭበርበር የዚህ ነጸብራቅ ነው።ሌላው ብዙሃን ከቦታው እንዳይደርስ ታግዶ ደጋፊዎች ብቻ ተገደውም ይሁን ወደው የተሰበሰቡበት ትያትር ነው።በየቦታው የጎሳው ግጭት ቀጥሏል። ዜጋ ቤቱ እየፈረሰበት ፣በግፍ እየተቃጠለበት ቦታውን በመነጠቅ ለሃብታም እየተቸበቸበ ነው።አሁንም ስርዓቱ በጎሳ ቋንቋ ስሚንቶና ድንጋይ በተገነባ የክልል ግምብ የተከለለ፣ኢትዮጵያም ለመፈራረስ ታቅዶ በተዘጋጀ ስምብ የተከበበች የፈንጂ ወረዳ ነች። ሰው በፈለገው ጊዜና ቦታ እንደልቡ በነጻነት አይንቀሳቀስም። ምንም እንኳን በረራው ካመለጠው በኋላ ዘግይቶ ቢፈቀድለትም፣በዛሬው እለት በውጭ አገር ተቋም ግብዣ ሁሉን ነገር አሟልቶ ቦሌ አየር ማረፊያ ለመውጣት ሲቃረብ በጋዜጠኛው በአቶ እስክንድር ነጋ ላይ የደረሰው ወከባና እገዳ እራሱን የቻለ ማስረጃ ነው።ይህስ የለውጡ አካል ወይንስ የቁማሩ የገባች ወጣች ማምታታት ስልት ይሆን?

የወደፊቱ የቁማር ጨዋታ ደግሞ ኢሕአዴግ የሚለውን የግንባር ጭንብል አውልቆ በአንድ የፖለቲካ ስምና አደረጃጀት ለሚመጣው ምርጫ ለመዘጋጀት በሁሉም መስክ የበላይነቱን ይዞ በመጠቀም ጫና መፍጠርና ስርዓቱን ማስቀጠል ይሆናል።በዚያ መልክ ወንጀለኞቹ፣ዘራፊዎቹ፣ገዳዮቹ በስሩት ወንጀል ሳይጠየቁ አንቱ ተብለው እየተወደሱ ይኖራሉ ማለት ነው።በተቃዋሚው ጎራ ያለው በጥገና ለውጥ መሞዳሞዱንና መፍረከረኩን ትቶ፤ የነአብይን ገባች ወጣች፣ቦልቼ ቦልቼ ቁማር ማመኑን ትቶ፤ የቆመለትን ዓላማ በቅጡ ግልጽ አድርጎ ቁርጠኛ ሆኖ መታገል ይኖርበታል።የአገርን አንድነት የሚፈታተነው ትልቁ ችግር፣የጎሳው ፖለቲካ ገና አልተነካም።ሁሉም ጥያቄ ሕገመንግስት ብለው ባረቀቁት አገር አፍራሽ፣ ሕዝብ አጫራሽ በሆነው የጥፋት ማኒፌስቶ መሰረት የሚታይ ነው። በዛሬውም እለት የወልቃይት ማንነት ጥያቄ በዛው አንጻር ይፈታል ሲል ጠ/ ሚኒስትር አብይ መልስ ሰጥቷል። የሌላውም ጥያቄ እንዲሁ።

ኢሕአዴጎች እስካሉ ድረስ ገና ብዙ የቁማር ፣የገባች ወጣች፣ቦልቼ ቦልቼ ጨዋታ እናያለን።ገና ብዙ እንጭብረበራለን።ያንን የማንፈልግ ከሆነ መፍትሄው ከቁማርተኞቹ መራቅና ቁማርተኞቹንም ማሰገድ ብቻ ነው።

አገሬ አዲስ